



Date: March 25, 2016

Ref. No: res01/pafd/2016

የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ (PAFD) 1ኛ ጉባዔ ጋዜጣዊ መግለጫ

የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ቤህነን)፣ የጋምቤላ ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ(ጋህነን)፣ የኦጋዴን ብሄራዊ ነጻነት ግንባር (ኦብነግ)፣ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር(ኦነግ) እና የሲዳማ ብሄራዊ ነጻነት ግንባር(ሲብነግ) ተወካዮች፣ የነዚህ ድርጅቶች የሴቶችና ወጣቶች ማህበራት ተወካዮች ህዝቦቻቸውንና የሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ምኞቶችና ፍላጎቶችን በመወከል ለህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ የመጀመሪያ ጠቅላላ ጉባዔ ከመጋቢት 21 እስከ 25 ቀን 2016ዓም በሃገረ ኤርትራ አስመራ ከተማ አካሄደዋል።

ትብብሩ በአምባገነኑ የኢትዮጵያ ስርዓት ላይ እያካሄዱት ባለው የጋራ ትግላቸውና በቀሰሟቸው ተሞክሮዎች ላይም ተወያይተዋል። ከዚህም ሌላ በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ፣ የአፍሪካ ቀንድ ቀጣናና አለምአቀፍ ሁኔታ በጥልቀት የተወያዩ ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ነጻነትና ዲሞክራሲን እውን ለማድረግ እየተፋፋመ ያለውን ትግል ወደፊት በማራመድ ከግቡ ለማድረስ የሚያስችሉ እስትራቴጂዎችና ፖሊሲዎችን ቀርጸዋል።

ጉባዔው የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲን ፕሬዚዳንት፣ የሰራ-ቅስፍጻሚ ኮሚቴና እስከ ቀጣዩ የበላይ አመራሮች ጉባዔ የትብብሩን ዓላማ የሚተገብሩ የተለያዩ ቢሮ ሃላፊዎችን መርጧል። በተጨማሪም ተወካዮቹ በትብብሩ ረቂቅ ህገ-ደንብ፣ መተዳደሪያና ሌሎች ዶክሜንቶች ላይ በጥልቀት ተወያይተው አጽድቀዋል።

ጉባዔው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ሁሉም ህዝቦች መብቶቻቸውን ለመጎናጸፍ በአምባገነኑ የኢትዮጵያ መንግስት ላይ እያካሄዱት ያለውን ትግል በተባበረ የጋራ ክንድ እንዲያፋፍሙ ጥሪውን አቅርቧል። ከዚህም ሌላ የአለም ማህበረሰብ ዘግናኝ ወንጀሎችን እየፈጸመ ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት መደገፉን እንዲያቆም ጠይቋል።

የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ 1ኛ ጉባዔ በመላው ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን ግድያ ባጠቃላይ፣ በተለይም በአሮሚያ ውስጥ ባዶ እጆቻቸውን ሰልፍ በወጡ ስላማዊ ዜጎች ላይ የህወሃት ሃይሎች እየፈጸሙት ያለውን ዘግናኝ ሰቆቃና እርምጃ በጥብቅ ኮንኗል።

በመጨረሻም ይህ ጉባዔ የወያኔ መንግስት እንደአማራጭ፣ ቤኒሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ኮንሶ፣ አሞ፣ አሮሚያ፣ ኦጋዴንና ሲዳማ ውስጥ ባሉ ገጠር አካባቢዎች እየፈጸመ ያለውን የመብቶች ጥሰትና በሃይል ከመሬት ማፈናቀል አውግዟል። በተለይ ደግሞ ትብብሩ በኦጋዴን፣ በአሞ፣ በጋምቤላ፣ በቤኒሻንጉልና በሌሎችም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ከወያኔ ጋር በመመሳጠር አርሶአደሩንና አርብቶ አደሩን ከመሬቱ በማፈናቀል የህዝቡን የተፈጥሮ ሃብት ለመበዘበዝ የተለያዩ ሃገራት ኩባንያዎች የተያያዙትን ጥረት አጥብቆ ያወግዛል።

ሰላም፣ ዲሞክራሲና እውነተኛ የህዝቦች የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት!

የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ

መጋቢት 15, 2016ዓም

አስመራ፣ ኤርትራ